



በግዳጅ እና እድሜ ሳይደርስ የሚፈጸም ጋብቻ

አውስትራሊያ ውስጥ አንድን ሰው በግድ እንዲያገባ ማድረግ ከባድ ወንጀል ነው።

አውስትራሊያ ውስጥ ሰዎች የማግባት ወይም ያለማግባት ነጻነት አላቸው። በአብዛኛው አንድ ሰው ህጋዊ ጋብቻ ለመፈጸም እድሜው ከ**18** ዓመት በላይ መሆን ይኖርበታል። በአንዳንድ ሁኔታዎች ከ16 ዓመት በላይ የሆነ ሰው ሊያገባ ይችላል፤ ይሁን እንጂ ይህ የፍርድ ቤት ማዘዣ ያስፈልገዋል።

አንድ ሰው ምንም ዓይነት ግዳጅ ወይም ማታለል ሳይፈጸምበት ለማግባት መስማማት ይኖርበታል።

በቅርብ የቤተሰብ አባላት የተወጠነ ትዳር፣ ማለትም ሁለቱም ሰዎች ለመጋባት በነጻነት የሚስማሙበት ትዳር፣ በግዳጅ ከሚፈጸም ትዳር የተለየ ነው። የታሰበበት ትዳር፣ አውስትራሊያ ውስጥ ህጋዊ ነው።

እርስዎ ወይም አንድ የሚያውቁት ሰው አደጋ ላይ እንደሆነ ካወቁ **000 ብለው** ፖሊስ ጋር ይደውሉ።
የአውስትራሊያ ፖሊስ ጋር ደህንነትን የሚያስጠብቁና ሊታሙኑ የሚችሉ ናቸው።

ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ ነጻ የምክር አገልግሎትና መረጃ ለማግኘት በ**1800 737 732** ላይ 1800 RESPECT ብለው ይደውሉ።

አስተርጓሚ በነጻ ማግኘት ከፈለጉ **131 450** ይደውሉ።

የግዳጅ ትዳር ለማስፈጸም አንድን ሰው ወደ ሌላ አገር መውሰድ ወይም መላክ ወይም ይህንን ነገር ለማስተባበር ሰዎችን መጠቀም ህገ-ወጥ ተግባር ነው።

በግዳጅ ወይም ያለ ጊዜው የሚፈጸም ጋብቻ አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ወደ ሌላ አገር ከማዘዋወር ወይም ያለፈቃዳቸው ወሰኖችን ከመሻገር ጋር ይያያዛል። ይህ ደግሞ ህገ-ወጥ ተግባር ነው።

እርስዎ፣ ወይም አንድ የሚያውቁት ሰው ይህ አደጋ ተጋርጦበታል?

የአውስትራሊያ ፌደራል ፖሊስን (**Australian Federal Police (AFP)**) በ**131 237** ይደውሉ። AFP የመጀመሪያ ደረጃ ምክር የሚሰጥ ሲሆን የግዳጅና ያለ ጊዜው ጋብቻ ወይም ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ሰለባዎች መኖሪያን፣ የገንዘብ እገዛን፣ የምክር አገልግሎትና የህግ ምክር አገልግሎትን ጨምሮ ሌሎች እገዛዎችን እንዲያገኙ ወደሚመለከተው ክፍል ይመራቸዋል።

ለተጨማሪ መረጃ ወደ AFP ድረ-ገጽ የሚወስድዎትን www.afp.gov.au የሚለውን አድራሻ ይከተሉ።

አውስትራሊያ ውስጥ እገዛ ሊሰጡዎ የሚችሉ ሌሎች አገልግሎቶችም አሉ።

1800 RESPECT የአውስትራሊያ ብሄራዊ ጾታዊ ጥቃት፣ የቤተሰብ እና የቤት ውስጥ ጥቃት የምክር አገልግሎት (Australia's National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service) ሰጪ ነው። ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ ነጻ የሰልክ እና የአንላይን የምክር አገልግሎት እና መረጃ ይሰጣል። ምክር ሰጪዎቹ ያዳምጡዎታል፤ ጥያቄዎችዎን ይመልሳሉ እንዲሁም በአካባቢዎ ወደሚገኙ ሌሎች እገዛ ሰጪዎች ይመሩዎታል።

በ**1800 737 732** ይደውሉ ወይም የ1800 RESPECT ድረ-ገጽን ይጎብኙ፡- www.1800RESPECT.org.au.

አስተርጓሚ ያስፈልግዎታል?

የትርጉም እና የማስተርጎም አገልግሎት (**Translating and Interpreting Service (TIS)**)ን በሰልክ ቁጥር **131 450** በነጻ ደውለው ያነጋግሩ። TIS ከሌሎች አገልግሎቶች ጋር እንዲነጋገሩ ሊረዳዎት ይችላል። TIS የምክር አገልግሎት አይሰጥም።

የግዳጅ ጋብቻን እና ሰዎችን ህገ-ወጥ በሆነ መንገድ ማሸጋገርን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፡-

ወደ የጠቅላላ ጠበቃ ዲፓርትመንት (Attorney-General's Department) ድረ-ገጽ የሚወስድዎትን ይህንን አድራሻ ይከተሉ፡- www.ag.gov.au.